



የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር
(ኢ.ብአግ)

ETHIOPIAN NATIONAL UNITED FRONT
(ENUF)

ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር (ኢ.ብአግ) የተሰጠ መግለጫ

ሰኔ ፴ ቀን ፲፱፻፺፯ ዓ.ም.

ኢትዮጵያ በኢሕአዴግ ስልጣን ስር ከወደቀችበት ጊዜ ጀምሮ በዘመናችን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እጅግ ተራቁታና ተጎሳቁላ ትገኛለች።

የሕውሃት/ኢሕአዴግ ዘረኛና ጎጠኛ መንግሥት የሃገሪቱን ንብረት በመበዝበዝ ለሃቅ የቆሙ ልጆቿን በማደን፤ በማሰርና በመግደል እናም የሃገሪቱን ድንበርና ባሕር በር አሳልፎ በመስጠት በጠቅላላው በሕገወጥ አገዛዝ ከባድ ጭቆና ሲፈጽም ቆይቷል።

የደረሰንበት ታሪካዊ ወቅት በኢትዮጵያ ክንድ ተደቁሰውና ተዋርደው የሸሹ የውጭ ጠላቶች የበቀል ስልታቸውን ሲያውጡ፣ ጥቂት ወራት ወቅቱ በወለዳቸውና የኢትዮጵያን መጥፋት የኑሮ ስልት አድርገው በተነሱ ከሃዲያን እጅ ወድቃለች በዚህም ምክንያት ይህን ጥንታዊና ታሪካዊ የኢትዮጵያ ሕዝብ በረሃብ በበሽታ በእስር በግድያና ከዚያም በላይ በሆኑ ኢሰብአዊ ድርጊቶች በማሰቃየት ይህ ነው የማይባል በደል ሲያደርሱ የተመለከትንበት ወቅት ነው።

በተለይም ሕዝቡን በመከፋፈል የኃይል አገዛዝንና ኢሰብአዊ ስርዓት በግልጽና በስውር በመፈጸም በተፈጥሮ ኃብቷ የበለጸገች አገራችንን ለጌቶቻቸው በገጸበረከትነት አሳልፈው ለመስጠት አሰፍሰፈው ይገኛሉ።

ኢሃዴግ በሕዝብ ያልተወከለና የአገሪቱን የነፃነትና የአንድነት ታሪክ የካደ መንግሥት ከሕዝብ ጫንቃ ላይ ተወግዶ የሕዝብን ታሪክና ወግ የረዥም ጊዜ አብሮ መኖር ባሕሉንና ፍላጎቱን መሠረት ያደረገ ሃገር በቀልና ማሕበራዊ መዋቅሮችን ከታሪኩና ከአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ያዛመደ ከባድነት ተጽዕኖና ጣልቃ ገብነት ነፃ የሆነ የሃገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብር ማኅበራዊ ሥርዓት መመስረት አስፈላጊ ሆኗል።

ኢትዮጵያን የማጥፋት ተልዕኳቸው የረዥም ጊዜ ዕቅድና ስልት ቢሆንም አነደአሁኑ ገሃድ በሆነ ተንኮል ተጋልጣ የተገኘችበት ጊዜ አልነበረም። ይሁን እንጂ ዛሬ ሃሰትና እውነትን እየቀላቀሉ ባንድ በኩል ለችግርና እልቂት በሌላ በኩል ደግሞ ከፍፍሎ ለማጋጨት የአንድነት ጠላቶችን በጥቅማቸውና ስልታቸው አካባቢ በማሰለፍ ከፍ ያለ በደል እየፈጸሙ መቆየታቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ ተገንዝቦታል።

በቅርቡ የተከሰተው ሂደት ባንድ በኩል የኃይልን ቅጥር የሆነው ኢሕአዴግ እኛ እናውቅልሃለን መብት ሕንጻም እናስከብራለን እያለ ሕዝብን በመበደል የሃገሪቱን ንብረት በመበዝበዝ ፍትሕ



የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር
(ኢ.ብአግ)

ETHIOPIAN NATIONAL UNITED FRONT
(ENUF)

በማህበራዊ አለጃታ ልጆቻችን በማደን በማሰርና በመግደል ሕጋዊ ድንበሯችንና የባሕር በሯችን አሳልፎ በመስጠት ባጠቃላይ በሕገወጥ አገዛዝ ያደረሰው ጭቆናና በደል አስከፊ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የዚህን ከሃዲ መንግሥት ዓላማ በመገንዘብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአንድነት ለእኩልነትና ለዶሞክራሲ ያለውን ጽኑ ፍላጎት ከዳር እስከዳር ተንቀሳቅሶና እስከሕይወት መስዋዕትነት ድረስ ደሙን በማፍሰስ ጉልህ ታሪክ የሰራበት ወቅት ነው።

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ለዚህ ታሪካዊና ጀግና ሕዝብ የገባውን ቃልኪዳን በማደስ ውረደትንና ሽንግልናን የመቀበል ልምድ የሌለን ልጆቻችን እንደአባቶቻችን ሁሉ አምቢ ለሃገራችን ለአንድነቱ፣ ለታሪካዊ ቅርሴና ለሰንደቅ ዓላማዬ ብሎ በአብራት የተወጠረውን የወያኔን አገዛዝ ለማንበርከክ በሚደረገው የሕዝብ ትግል ቆርጦ መነሳቱን ዛሬም በድጋሚ ያረጋግጣል።

ይህንኑ ቃሉን በተግባር ለመተርጎም ያነገበው መሠረታዊ ዓላማ ከዚህ የሚከተሉትን ያካትታል፡-

1. በኢትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ ድጋፍና ተሳትፎ በሚደረግ ቁርጠኛ ትግል ሃገራቱንና ሕዝቧን ለችግርና ለአደጋ አጋልጦ የሰጠውን የወያኔን የጭቆና አገዛዝ በሁለገብ ትግል ማስወገድ
2. የኢትዮጵያን የየብስ የባሕርና የአየር ብሔራዊ ክልልና ሉአላዊነት ማስከበርና መጠበቅ
3. ሃገሪቷን ከጎሳ ከሃይማኖት ከቋንቋ ልዩነት ተፅዕኖ ነፃ ማድረግና አንድነቷንም በእኩልነት በመከባበር ላይ መመስረት
4. በነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ሥርዓት ሃገሪቱን ወደተሻለ የዕድገት አቅጣጫ ለማራመድ የሚያስችላትን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመሥረት ሲሆን እነዚህን ተግባራዊ ለማድረግ በዝርዝር ስልቶች እየታገዘ የሕዝቡን ብስለት ግለቱንና ትግል ለማራመድ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ድረስ ከታጋዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ግንባር ቀደም ሆኖ ይሰለፋል።

በመፈቃቀድና በመከባበር ላይ ለተመሰረተ የሕዝብ እኩልነትና አንድነት ለሃገር ሕልውናና ሉአላዊነት መረጋገጥ ከቆሙ የአንድነት ኃይሎች ጋር በሁለገብ ትግል ኢትዮጵያ የደረሰባትን ውድቀት መከፋፈልና ኢሰብአዊ ድርጊት በሚያድስ መንፈስና ተግባር በጋራ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ለማስፈን በተራበው በሞተው በታሰረው በተሰቃየውና ፍትሕ በጎደለበት ሕዝብ ስም ኢብአግ እንደገና ቃሉን ያድሳል የሚጠየቀውንም ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ቆርጦ መነሳቱን ያረጋግጣል።

ኢብአግ አሁን በአመራር ላይ ያለው መንግሥት የስልጣን ውክልናም ሆነ ብቃት እንደሌለው ብቻ ሳይሆን የነግንን ፍላጎት ለማሟላት እንደቆመ ያረጋገጠ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውንና ፍላጎቱን እንደገና እንዲመረምር ሊያስገነዝብ ይወዳል።



የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር
(አብአግ)

ETHIOPIAN NATIONAL UNITED FRONT
(ENUF)

በጥቅምና በክህደት ዓይነት ታውሮ ባልታወቁ ንጹሐን ወጣት ተማሪዎች ሴቶችና ወንዶች በቋም በቀልና አምባገነንነት ዓላማ ተነሳስቶ የፈጸመው ሽብርና እልቂት በማናቸውም መመዘኛ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ እንደሚያደርገው አበክረን ልናስገነዝብ እንወዳለን።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ መብቱን የመጠቀም ፍላጎቱን በማናቸውም ምክንያት መነጠቅ የለበትም። ይህንንም በመቃወም ላቀረበው የመብት ጥያቄ እስር ጭፍጨፋና ግድያ መፈጸሙ ሕገወጥ በመሆኑ በስርዓቱ ፍርድቤት ሊጠየቅና አድራጎቱም ሊወገዝ ይገባዋል። በዚህም አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጫንቃው ላይ የተሸከመው አመራር ማንነትን በጥንቃቄ ማጤንና በዲሞክራሲያዊ መብቱ ተጠቅሞ የሰጠው ድምጽ መከበሩን ማረጋገጥ አለበት።

ኢትዮጵያ የማናቸውም ኃያልን መንግሥታት ቅጥረኞች ሰለባና ተገዥ አልነበረችም አትሆንምም ይህንን ውክልና የሌለውን ከሃዲ፣ ዘራፊ፣ ሃሰተኛ ሕገወጥ አገዛዝ የምታስተናግድበት ትዕግስቷ ተሟጧል። በኢትዮጵያ ደም ተኩብሮ የኖረውን ድንበርና ባሕርበር አሳልፎ መስጠት መሠረተቢስ ሴራ ስለሆነ በአገዛዝ ላይ ያለውን አስፈጻሚ አካል በማስወገድ የኢትዮጵያ ሉአላዊ ግዛት መከበር ሊታለፍ የማይችል ኃላፊነት ነው።

የኢትዮጵያውያንን ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ረግጦ የንጹሐንን ደም አፍስሶ ያገራቱን ክብርና ልዕልና አዋርዶ ሕብረተሰቡን እርስ በርስ አናቁሮና ከፋፍሎ በረሃብ በበሽታ በድህነትና በሞት እየቀጣ ያለው ከሃዲ መንግሥት ያለሌላ አማራጭ ከስልጣን መወገድ አለበት። ይህ ደግሞ የችግሩ ሰለባ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኃላፊነት መሆኑን አበክሮ መገንዘብ ያስፈልጋል።

የወቅቱ የምርጫ ስርዓት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተካሂዶ እንደነበረ ሲታወቅ ሕዝቡ ከደረሰበት ችግር ሰቆቃና ምሬት የተነሳ የራሱን ምርጫ በተግባር ባረጋገጠበት ወቅት እስር እንግልት ጭፍጨፋና ግድያ ሕገወጥ በመሆኑ አጥብቀን እናወግዛለን። ዛሬ የሁላችንም ፍላጎት ሰላም እምነትና ፍትሕ ሲሆን የኢሕድግ መንግሥት ራሱን አዋርዷል ለሕግ ተገዥነቱን ክዷል የሕዝብ ውክልና የሌለው መሆኑንም በተግባር አሳይቷል።

ኢሕአዴግ ራሱ ላረቀቀው ሕገ መንግሥትና ኢትዮጵያዊነቱን በመካድ ራሱን አጋልጧል፤ ስለዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብ በህግ ይፋረዳል። ዛሬም እንደወትሮው አበክረን ልናስገነዝብ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አንድናት፣ሥልጣን የሕዝብ ነው ሉዓላዊ ግዛቷ ክብርና ልዕልናዋ በታጋይ ልጆቿ ተኩብሮ በነፃነት ለዘላለም ትኖራለች።

የአብአግ ማዕከላዊ ኮሚቴ